

Waggaa 13<sup>ffaa</sup> .....Lak. 3  
 ፲፫ኛ ዓመት .....ቁጥር ፫  
 13<sup>th</sup> year .....No. 3



Adaamaa, Guraandhala 23/1997  
 አዳማ የካቲት ፳፫ ቀን ፲፱፻፺፯ ዓ.ም  
 Adama, March 2/2005

# MAGALATA OROMIYAA

## መገለጽ ኦሮሚያ

# MEGELETA OROMIA

Gatiin tokkoo .....2-10 ያንዱ ዋጋ ..... Unit Price .....	Too'annaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ምክርቤት ጠባቂነት የወጣ	Lakk. S. Poostaa .....101769 የፖ.ሣ.ቁጥር..... P.O.Box.....
---	--	---

<b>QABEEBTAA</b> Labsii Qaraxa Tembeeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 77/1996 Fooyeesuuf Labsii bahe lakk. 89/1997 ..... Fuula 1	<b>ማውጫ</b> የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፸፯/፲፱፻፺፯ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ቁጥር ፹፱/፲፱፻፺፯ ..... ገጽ ፩	<b>CONTENTS</b> The Oromia Regional Government Stamp duty amendment Proclamation No. 89/2005 ..... Page 1
--	--	---

Labsii Lakk. 89/1997 Labsii Qaraxa Tembeeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 77/1996 Fooyyessuuf Labsii Bahe	አዋጅ ቁጥር ፹፱/፲፱፻፺፯ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፸፯/፲፱፻፺፯ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ	Proclamation No 89/2005 A proclamation to Amend Oromiya Regional Government Stamp Duty Proclamation No. 77/2004
--	---	--

<p>Labsii Qarxa Tembeeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 77/1996 fooyyessuun waan barbaachiseef, akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa keewwata 49(3)(a) tiin kan kanatti aanu labsameera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Qaraxa Tembeeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 77/1996 fooyyeesuuf Labsii Bahe Lakk. 89/1997" jedhamee waamamuu ni danda'a.</li> <li>Fooyya'iinsa Labsii Qaraxa Tembeeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. 77/1996, keewwata 6 keewwata xiqqaa 3<sup>ffaa</sup> tti aanee keewwatni xiqqaa 4<sup>ffaa</sup> haarawaan akka itti aanutti dabalameera:</li> <li>Barbaachisaa ta'ee yoo arge namootni tajaajilamtootaaf akka gurguran tembeera hir'ifama gatiitiin itti gurguruu ni danda'a. Hammii hir'ifama gatii fi haalli raawwii isaa qajeelfamaan murtaa'a.</li> <li>Yeroo Labsiin Kun Itti Ragga'u Labsiin kun Guraandhala 23/1997 irraa eegalee hojii irra kan oolu ta'a.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Adaamaa Guraandhala 23 bara 1997 Juneeydii Saaddoo Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa</p>	<p>የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፸፯/፲፱፻፺፯ ለማሻሻል በማስፈለጉ በክልሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፵፱(፫)(ሀ) መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡</p> <p>፩. አጭር ርዕስ ይህ አዋጅ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፸፯/፲፱፻፺፯ ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ቁጥር ፹፱/፲፱፻፺፯ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p> <p>፪. ማሻሻያ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የቴምብር ቀረጥ አዋጅ ቁጥር ፸፯/፲፱፻፺፯ አንቀጽ ፮ ከገደብ አንቀጽ ፫ ቀጥሎ አዲስ ገደብ አንቀጽ ፬ አንደኛው ተጨምሯል፡፡</p> <p>፫. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለዎች ለተጠቃሚዎች ቴምብር እንዲሸጡ በዋጋ ላይ ቅናሽ በማድረግ ሊሸጥላቸው ይችላል፡፡ የዋጋው ቅናሽ መጠን እና አፈፃፀሙ በመመሪያ ይወሰናል፡፡</p> <p>፬. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ ይህ አዋጅ ከየካቲት ፳፫/፲፱፻፺፯ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡</p> <p style="text-align: center;">አዳማ የካቲት ፳፫/፲፱፻፺፯ ዓ.ም. ጁኔይዲ ሳዶ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዚዳንት</p>	<p>WHEREAS, it is found necessary to amend Oromia Regional Government Stamp Duty Proclamation No. 77/2004; NOW, THEREFORE, in accordance with article 49(3)(a) of the Regional Constitution, it is hereby proclaimed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Short Title</b> This Proclamation may be cited as "The Oromia Regional Government Stamp duty amendment Proclamation No. 89/2005"</li> <li><b>Amendment</b> The Oromia Regional Government Stamp Duty Proclamation No. 77/2004 after Article 6 Sub Article 3, new sub article 4 is added as follows:</li> <li><b>Effective Date</b> This Proclamation shall enter into force as of 2<sup>nd</sup> March 2005.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Adama March 2/2005 Juneydi Sado President of Oromia Regional State</p>
--	---	--